

አንግዶች አንኳን ደሀና መጣችሁ!

በቤተ ክርቲያን የተዘጋጀ ታላቅ ሪትሪት

አንዳንድ ማሳሰቢያዎች:

- ◆ ከችካን የምንለቀው July 4 at 10 a.m. ይሆናል።
- ◆ ቦታው በ 1p.m. ለመድረስ እናስብለን።
- ◆ አድራሻ: W2511 WI-23, Green Lake, WI 54941
- ◆ ሁላችንም በየራሳችን መኪና እንመጣለን።
- ◆ ትራንስፖርት የምትፈልጉ አስታውቁን።
- ◆ መጫወቻዎች እንደ ኳስ የመሳሰሉ ይዛችሁ ለመምጣት የምትችሉ ለአህት ዲቦራ አስታውቁ።

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። እንዲጸለዩላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

“ወደ ውጭም አውጥቶ:- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው።
እነርሱም:- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?

ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-
773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

<p>የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን</p>		<p>Chicago Yemsrach Evangelical Church</p>
<p>“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10</p>		
<p>“እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመጣዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና።” (2ጢም. 1:7)</p>		
<p>Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625</p>	<p>መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.</p>	
<p>June 22, 2019</p>		<p>ሰኔ 16፣ 2011 ዓ.ም.</p>

የአለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ እሕት ሰናይት ከበደ
 ቃል ወ/ም ረድኤቱ ግርማ ካሳ
 ማጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“አንተ ግን እስከ ፍጻሜው ድረስ ሂድ፤ አንተም ታርፋለህ፤ በቀኑም መጨረሻ በዕጣ ክፍልህ ትቆማለህ።” (ዳን. 12:13)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሃሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ብርሃኑ አንበሴ

እምነታችሁ የት ነው?

“.....ወደ ባህር ማዶ እንሻገር አላቸው አውሎ ነፋስም በባህር ላይ ወረደ ፣ ውኃም ታንኳይቱን ይሞላ ነበርና ይጨነቁ ነበር። እርሱም ነቅቶ ነፋሱንና የውኃውን ማዕበል ገሰጸቸው ተውም፤ ጸጥታም ሆነ። እርሱም ‘እምነታችሁ የት ነው? አላቸው።’ ሉቃስ 8: 22-25

ይህ ጥያቄ የቀረበው የነበራቸውን ነገር ሁሉ በመተው ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተሉ፣ በየስፍራው ያደረጋቸውን ድንቅና ታምራቶች የተመለከቱ፣ ጌታም ለአገልግሎቱ የለያቸውና በሐዋርያነት የሾማቸው ደቀመዛሙርቱ ነበር። ጌታም ደቀመዛሙርቱን ለአገልግሎት ከሚያዘጋጅበት መንገዶች አንዱ እምነትን ማለማመድ ነበር። ምክንያቱም እምነት ለመንፈሳዊ ህይወትም ሆነ ለአገልግሎት ዋነኛና የመጀመሪያው ቁልፍ ነውና። ታዲያ እምነትን የሚያለማምዳቸው በቃል ስለእምነት ከማስተማር ባሻገር በሚያደርጋቸው ታምራትና ድንቆችም በተግባር በማሳየት፣ እንዲሁም የነሱንም እምነት በመፈትን ነበር። ስለዚህም ከላይ በተጠቀሰው ክፍል ውስጥ የምንመለከተው የደቀመዛሙርቱ እምነት ተፈትኖ ሲወድቅና ከወዴት እንደጣሉት ሲጠየቁ ነው። እንግዲህ እምነት የምንጥለውና የምናነሳው ሲሆን ስንጥለውም ሆነ ስናነሳው በህይወታችን የሚከሰቱ ነገሮች እንዳሉ ከክፍሉ የምንማረው ነገር አለ።

እምነት ስንል ታዲያ በተፈጥሮ በምናያቸው ነገሮች ላይ የተመሰረተውን እምነት፣ ለምሳሌ- ሰኞ ላይ ሆነን ማክሰኞ እንደሚመጣ፣ የቆምንበት መሬት ችሎ እንደሚሸከመን፣ ወይንም የተቀመጥንበት ወንበር እንደሚይጥለን የምናምነው አይነት እምነት ሳይሆን፣ በማይታየውና መነሻው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ላይ የተመሰረተውን እምነት ማለታችን ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ “እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው” ሮሜ 10፤17 በማለት በእግዚአብሔር ላይ የምንታመንበት እምነትና መገኛውም የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ብቻ እንደሆነ ይነግረናል።

በጠቀስነው ክፍል ጌታ ኢየሱስ ከደቀመዛሙርቱ ጋር ወደ ታንኳ ከገባ በኋላ “ወደ ባህር ማዶ እንሻገር” የሚልን ቃል ሲነግራቸው እንመለከታለን። እርሱ የሚያምነው “እንሻገር” ይሚለውን ቃሉን ስለሆነ በመንገድ ላይ ሊገጥማቸው ስለሚችለው ችግርና ስለጥፋት ከቶ አያሳስበውም። ስለዚህም እንደሚሻገሩ አምኖ በታንኳው ውስጥ ተደላድሎ ተኝቶአል። ወደመሃል ሲደርሱ ግን እምነታቸውን የሚፈትን ታላቅ ነፋስና ማዕበል ተነሳ፤ ይህም ማዕበልና ነፋስ ከግዙፍነቱም የተነሳ ለታምራቶቹ ሞትንና ጥፋትን ይሰባክቸው ጀመር። የድምጹም ብዛት “እንሻገር” የሚለውን የኢየሱስን ቃልና አብሮአቸው ያለውን ብዙ ትላላቅ ታምራቶችን በፊታቸው ያደረገውን ኢየሱስን አስረሳቸው። ስለዚህም ከመሻገር ይልቅ ጥፋትና ሞት ታያቸው። “እንሻገር” በሚለው ቃሉ ላይ የተመሰረተውን ይዘውት የተነሱትን እምነታቸውን ነፋሱና ማዕበሉ አስጣላቸው። ከዚህ የተናሳ በውስጣቸው ፍርሃትና ተስፋ መቁረጥ በመፈጠሩ ጸሎታቸው “ወየው ጠፋን፣ ስንጠፋ አይገድህም ወይ!” የሚል ሆነ። ጌታ ግን አስቀድሞ ማዕበሉንና ነፋሱን ከገሰጸው በኋላ በመቀጠል የገሰጸው ደግሞ ደቀመዛሙርቱን “እምነታችሁ የት ነው?” በማለት ነበር። ምክንያቱም ይህ ነፋሱንና ማዕበሉን የመገሰጸና የማቆም ስራ የጌታ ሳይሆን የነርሱ ነበርና። ጌታ ኢየሱስ የፈለገው እርሱን በፍርሃት ተሞልተው ከመቀስቀስ ይልቅ የተነሳውን ወጀብ በእጃቸው ያለውንና በመጀመሪያ ሲነሱ ይዘውት የነበሩትን እምነታቸውን ተጠቅመው ራሳቸው ጸጥ እንዲያደርጉት፣ እምነታቸውንም ሲለማመዱት ማየት ነበር። ነገር ግን ከዚያ ይልቅ በተነሳው ወጀብ እምነታቸውን ሲጥሉና ፈተናውን ሲወድቁ እንመለከታለን። ጌታም የጣሉትንም እምነት እንደገና ከጣሉበት ፈልገው እንዲያነሱት አስገዝባቸው።

እንግዲህ ወገኖቹ እኛም የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርቶች እንደመሆናችን ሁል ጊዜ በቃሉ ላይ በተመሰረተው እምነታችን ልንመላለስ ይገባናል። ክርስትና ደግሞ ከእምነት የጀመረ የመውጣት ጉዞ ነው። ይህ ጉዞ ደግሞ ተሻግረን የምንደርስበት መድረሻ ያለው የክብር ተስፋ የሚወረስበት ጉዞ ነው። ይህን ጉዞ ስንጓዝ ታዲያ አልጋ በአልጋ በሆነ ጎዳና ሳይሆን በመንገድ ላይ የተለያዩ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሊገጥሙን ይችላሉ፤ የዚህን ጊዜ ታዲያ “ተሻገሩ” ባለን ጌታና በነገረን ቃል ላይ ያለንን፣ በጉዞው መጀመሪያ ላይ ይዘነው የወጣነውን የእምነት በትራችንን መክረጥ በማድረግ “አትሻገሩም፣ ትሞታላችሁ” እያለ መማገጫት በሚሰብከን ማዕበል ልይ በመዘርጋት እምነታችንን ስንጠቀምበት ማየት ጌታችንን ከምንም በላይ ያስደስተዋል። እምነትን መጣል ግን በእኛ ላይ ፍርሃትና ጭንቀትን፣ ተስፋ መቁረጥን ከማስከተሉም በላይ ጌታንም ያሳዘነዋል። ስለዚህ እምነታችንን በማዕበሉ ላይ የምናነሳ እንጂ ማዕበሉ እምነታችንን የሚያስጥለን ልንሆን አይገባንም። እምነታቸውን ከሚያነሱ ጋር ጌታም ይነሳልና እምነታችሁን አንሱ።